

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ ሰባተኛ ዓመት ቁጥር ፳፱
አዲስ አበባ ሰኔ ፳፭ ቀን ፪ሺ፲፫ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

27th Year No.29
ADDIS ABABA, 2nd July, 2021

ማውጫ	Content
<p>አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፶/፪ሺ፲፫</p> <p>የፌዴራል ድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ሥርዓት መወሰኛ አዋጅ.....ገጽ ፲፫ሺ፪፻፸፬</p>	<p>Proclamation No. 1250/2021</p> <p>A System for the determination of the Division of the Federal Subsidy and Joint Revenues Proclamation.....Page 13274</p>

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፶/፪ሺ፲፫

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌዴራል ድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ሥርዓት ለመወሰን የወጣ አዋጅ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሕገ መንግሥቱና በዝርዝር ሕጎች አማካኝነት የፌዴራሉ መንግሥትና የክልሎች የጋራ ተብለው የተመደቡ ገቢዎች በሁለቱ መካከል የሚከፋፈሉበትን፣ እንዲሁም የፌዴራሉ መንግሥት ለክልሎች የሚሰጠውን ድጎማ የሚያከፋፍልበትን ቀመር አስጠንቶ የመወሰን ሥልጣን አስቀድሞ የተሰጠው በመሆኑ፤

እስካሁን እንደሚታየው የፌዴራል መንግሥቱ ድጎማ በጀት ለየክልሉ የሚደለደልበትም ሆነ የጋራ ገቢዎች የሚከፋፈሉበት የአሠራር ሥርዓት ወጥነትና ቅንጅት የጎደለው ከመሆኑ የተነሳ በክፍፍሉ ሚዛናዊነትና ውጤታማነት ላይ ከጊዜ ወደጊዜ እየተስተዋሉ የመጡ ክፍተቶችን ለመቅረፍ ይቻል ዘንድ መደበኛ የአሠራር ሥርዓት መዘርጋትና ገቢራዊ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

PROCLAMATION NO. 1250/2021

A PROCLAMATION ISSUED TO PROVIDE A SYSTEM FOR THE DETERMINATION OF THE DIVISION OF FEDERAL SUBSIDIES AND JOINT REVENUES

WHEREAS, the House of the Federation of Federal democratic Republic of Ethiopia is mandated by the Constitution and other specific laws to determine the division of revenues derived from joint Federal and State tax sources, and the subsidies that the Federal Government may provide to the States as well as to determine the formula for the distribution of subsidy based on study;

WHEREAS, as it appears to date, since the system of the division of grants and joint revenues lacks uniformity and integration, it has been found necessary to put in place and implement a comprehensive system so that it may be possible to close the gaps which have come to be observed from time to time with respect to equity and effectiveness of the allocation thereof;

የክፍፍሉ ሒደት የበለጠ ግልጽነትና፣
ፍትሐዊነት የሰፈነበት ሁኔታ እንዲሆን ማድረግ
አስፈላጊና ተገቢነት ያለው በመሆኑ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) መሠረት
የሚከተለው ታውጇል፡፡

ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌዎች

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ "የፌዴራል ድጎማ በጀትና የጋራ
ገቢዎች ክፍፍል ሥርዓት መወሰኛ አዋጅ
ቁጥር ፩ሺ፪፻፶/፪ሺ፲፫" ተብሎ ሊጠቀስ
ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ
በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

፩/ "ሕገ መንግሥት" ማለት በ፲፱፻፹፯ ዓ.ም
የወጣው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት
ነው፤

፪/ "ምክር ቤት" ማለት በሕገ መንግሥቱ
አንቀጽ ፶፫ የተቋቋመው የፌዴሬሽን ምክር
ቤት ነው፤

፫/ "ክልሎች" ወይም "የክልል መንግሥታት"
ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት ዕውቅና የተሰጠው
ክልል ሲሆን ለዚህ አዋጅ ዓላማ ሲባል አንደ
አግባብነቱ አዲስ አበባ ከተማ እና ድሬዳዋ
ከተማ አስተዳደርን ሊያካትት ይችላል፤

WHEREAS, it is found vital and appropriate to
make the process of the division more
transparent, fair and accountable;

NOW, THEREFORE, in accordance with
Article 55(1) of the Constitution of the Federal
Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby
proclaimed as follows.

PART ONE

GENERAL PROVISIONS

1. Short Title

This Proclamation may be cited as "A System for
the determination of the Division of the Federal
Subsidy and Joint Revenues Proclamation
No.1250/2021".

2. Definition

In this proclamation, unless the context otherwise
requires:

1/ "Constitution" shall mean the Constitution of
the Federal Democratic Republic of Ethiopia
enacted in 1995;

2/ "House" shall mean the House of Federation
established as per Article 53 of the
Constitution;

3/ 'Regions' or 'Regional States' shall mean
members of the Federation as are recognized
under the Constitution of Federal Democratic
Republic of Ethiopia; where appropriate it
may include Addis Ababa and Dire Dawa to
attain the objective of this proclamation;

፬/ “ጽህፈት ቤት” ማለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ነው።

4/ “Secretariat” shall mean the Federal Democratic Republic of Ethiopia House of Federation Secretariat;

፭/ “አስተባባሪ ኮሚቴ” ማለት የምክር ቤቱ አፈ-ጉባዔ፣ ምክትል አፈ-ጉባዔ፣ የየቋሚ ኮሚቴዎች ሰብሳቢዎች፣ ምክትል ሰብሳቢዎችና ጸሐፊዎች የሚገኙበትና በምክር ቤቱ አማካኝነት የተቋቋመው ኮሚቴ ነው።

5/ “Coordinating Committee” shall mean the Committee established by the House and in which the Speaker and the Deputy Speaker of the House as well as the Chair-Persons, Deputy Chair-Persons and secretaries of each and every Standing Committee;

፮/ “አፈ-ጉባዔ” ማለት የምክር ቤቱ አፈ-ጉባዔ ነው።

6/ “Speaker” shall mean the Speaker of the House;

፯/ “ድጎማ” ማለት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፺፬ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት የፌዴራል መንግሥቱ ለክልሎች የሚሰጠው የበጀት ድጋፍ ነው።

7/ “Subsidy” shall mean the budget support which the Federal Government grants to the Regional States in accordance with Article 94 Sub-Article (2) of the Constitution;

፰/ “የጋራ ገቢዎች” ማለት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፺፰ ተለይተው የተቀመጡ እና በአንቀጽ ፺፱ መሠረት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና በፌዴሬሽን ምክር ቤት የጋራ ውሳኔ የጋራ ተብለው የተመደቡና ወደፊትም የሚመደቡ የገቢ ዓይነቶች ናቸው።

8/ “Joint Revenues” shall mean those types of revenues allocated as being ‘concurrent’ pursuant to Article 98 of the Constitution as well as through the joint session of the House of the People’s Representatives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the House as per Article 99 of the Constitution;

፱/ “ቀመር” ማለት በድጎማ ክፍፍል ወቅት የክልሎችን፣ እንዲሁም በጋራ ገቢዎች ክፍፍል ወቅት ደግሞ የፌዴራል መንግሥቱንና የክልሎችን ድርሻ የሚያሳይ ስሌት ነው።

9/ “Formula” shall mean the calculation capable of showing the share of the Regional States at the time of distributing the subsidy and that of both the Federal Government and the Regional States while distributing joint revenues, as the case may be;

፲/ “መረጃ አመንጭ ተቋማት” ማለት የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃዎችን በማሰባሰብ፣ በማጠናቀርና በማደራጀት ለተጠቃሚዎች እንዲያሰራጩ የተቋቋሙ መንግሥታዊ ተቋማት ናቸው።

10/ “Data-Generating Institutions” shall mean those public institutions established for the purpose of gathering, compiling and organizing a variety of socio-economic data to be disseminated for the use of consumers;

፲፩/ “ዕምቅ የገቢ አቅም” ማለት የፌዴራሉ መንግሥት ወይም ክልሎች በሕገ መንግሥቱ በተሠጣቸው የታክስና ግብር ሥልጣን መሠረት በተመሳሳይ ጥረት ሊሰበስቡት የሚችሉት የገቢ መጠን ነው፤

፲፪/ “የወጪ ፍላጎት” ማለት የፌዴራል መንግሥቱ ወይም ክልሎች በሕገ መንግሥቱ በተሠጣቸው ሥልጣንና ተግባር መሠረት ተቀራራቢ ደረጃ ያለው መንግሥታዊ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስፈልጋቸው የወጪ መጠን ነው፤

፲፫/ በዚህ አዋጅ በወንድ ጾታ የተገለፀው የሴት ጾታንም ይጨምራል፡፡

፫. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ የፌዴራል መንግሥቱ ለክልሎች በሚሰጠው ድጎማ እና ለፌዴራሉ መንግሥትና ለክልሎች የጋራ ተብለው በተለዩ ገቢዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

ክፍል ሁለት

ስለፌዴራል ድጎማ

፬. የድጎማ ዓይነቶች

፩/ የፌዴራል መንግሥቱ በሕገ መንግሥቱ መሠረት ለክልሎች የሚሰጠው ድጎማ፡-

ሀ. ጥቅል ዓላማ፣ እና

ለ. ውስን ዓላማ፤

ያለው ሊሆን ይችላል፡፡

11/ “Potential Revenue Capacity” shall mean that amount of revenue which both the Federal Government and the Regional States may be able to collect on an average effort pursuant to the taxing and fiscal powers vested in them by the Constitution;

12/ “Expenditure Need” shall mean that amount of expenditure which either the Federal Government or the Regional States requires to provide public service of comparable standards pursuant to the powers and duties vested in them by the Constitution;

13/ Any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Scope of Application

This Proclamation shall be applicable to the subsidy which the Federal Government grants to the Regional States and the revenues identified as joint or concurrent for both the Federal and Regional States.

PART TWO

FEDERAL SUBSIDY

4. Types of Subsidy

1/ The subsidy which the Federal Government grants to the Regional States according to the Constitution shall be:

a) General purpose; and

b) Specific purpose.

፮. ጥቅል ዓላማ ስላለው ድጎማ

፩/ ጥቅል ዓላማ ያለው ድጎማ በአጠቃቀሙ ላይ ቅድመ-ሁኔታ የማይቀመጥበት እና ክልሎች ከራሳቸው ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት ቅድሚያ ለሚሰጡት ጉዳይ እንዲጠቀሙበት የሚፈቅድ የድጎማ ዓይነት ነው፡፡

፪/ የዚህ ድጎማ ዋና ዓላማ ክልሎች በሕገ መንግሥቱ በተሰጣቸው ሥልጣን መሠረት ተቀራራቢ መንግሥታዊ አገልግሎቶችን ለማቅረብ የሚያበቃ የፊስካል አቅም እንዲኖራቸው ማስቻል ይሆናል፡፡

፯. ጥቅል ዓላማ ባለው ድጎማ ድልድል ወቅት ስለሚሰራባቸው መርሆዎች

፩/ ጥቅል ዓላማ ያለው ድጎማ ለክልሎች የሚደለደለው ወይም የሚከፋፈለው ከዚህ በታች የተመለከቱትን መሠረታዊ መርሆዎች በመከተል ይሆናል፡-

- ሀ) ክፍፍሉን ሥርዓተ ጾታን ጨምሮ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ በማከናወን የክልሎችን የፊስካል አቅም ማመጣጠን፤
- ለ) የክልሎችን የበጀት አጠቃቀም ነፃነት ማክበርና ቅድሚያ በሚሰጧቸው የየራሳቸው ጉዳዮች እንዲወስኑ መፍቀድ፤
- ሐ) ገቢ አሰባሰብንና ውጤታማ የበጀት አጠቃቀምን ማበረታታት፤

5. General Purpose Subsidy

1/ General-purpose subsidy is transfer provided as general budget support, with no strings attached and based on the priority of current situation of the Regions.

2/ The main objective of this subsidy shall be to equalize the fiscal capacities of the Regional States so as to provide comparable level of public services pursuant to the powers and duties entrusted to them by the Constitution.

6. Principles for the Division of the General Purpose Subsidy

1/ The general-purpose subsidy shall be allocated among Regional States in compliance with the fundamental principles indicated here below:

- a) Ensuring equity, including gender equity, by equalizing the fiscal needs and capacities of the Regional States;
- b) Respecting the autonomy of the Regional States in setting priorities and utilizing the budget;
- c) Promoting revenue-raising efforts and effective budget utilization;

መ) ክልሎች የመካከለኛ ዘመን ዕቅዶቻቸውን ለማዘጋጀት ከድጎማው ሊያገኙ የሚችሉትን ድርሻ ለመተንበይ ማስቻል፤

ሠ) ግልጽ፣ አሳታፊና በቀላሉ ለመረዳት የሚያስችል አሠራርን መከተል፤

ረ) የክልሎችን የገቢና ወጪ ሥልጣንና ኃላፊነት መሠረት ማድረግ፤

ሰ) በተጨማሪም አስተማማኝ መረጃዎች ላይ መመስረት፤

ሸ) በክልሎች የባሕርይ ተጽዕኖ ስር አለመውደቅ፡፡

፪/ ጥቅል ዓላማ ያለው ድጎማ ክፍፍል በፌዴራል መንግሥቱ የሚሰጡ ሌሎች የበጀት ድጋፎችን ከግምት የሚያስገባ መሆን አለበት፡፡

፯. የድጎማ ማከፋፈያ መሥፈርቶች

በዚህ አዋጅ መሠረት ጥቅል ዓላማ ያለው ድጎማ የሚከፋፈልባቸው መሥፈርቶች የሚከተሉት ይሆናሉ፡-

፩/ የክልሎች የወጪ ፍላጎት እና፤

፪/ የክልሎች ዕምቅ የገቢ ዓቅም፡፡

፰. የድጎማ ቀመሩ የአገልግሎት ጊዜ

ጥቅል ዓላማ ያለው ድጎማ የሚከፋፈልበት ማናቸውም ቀመር በ፮ (በአምስት) ዓመት አንድ ጊዜ ሊከለስ ይችላል፡፡ ሆኖም ይህ ድንጋጌ አንዳንድ መረጃዎችን ከዚያ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ወቅታዊ ከማድረግ የማገድ ውጤት አይኖረውም፡፡

d) Ensuring predictability of the Regional States’ shares from the transfer permitting the development of medium and long term planning;

e) Pursuing a transparent, participatory and easily understandable procedure;

f) Grounding on the expenditure responsibilities and revenue-raising powers of Regional States;

g) Being founded on concrete and reliable data;

h) Neutrality from the influence of Regional policy and strategic behaviors.

3/ The distribution of the general-purpose subsidy shall be carried out having due consideration to any other forms of budgetary support which the Federal Government grants to the Regional States.

7. Criteria for the Distribution of Subsidy

The criteria to be used for the distribution of the general-purpose subsidy pursuant to this proclamation shall be the following:

1/ Expenditure needs of the Regional States and;

2/ Potential revenue-raising capacity.

8. Duration of the General Purpose Subsidy

Any formula in which the general-purpose subsidy is distributed may be revised once in 5 (five) years; provided, however, that this stipulation shall not have effect to constrain the updating of some data in less than the period prescribed hereof.

፱. ውስን ዓላማ ስላለው ድጎማ

፩/ ውስን ዓላማ ያለው ወይም በዓላማ የተገደበ ድጎማ አንድ የተወሰነ ወይም የተለየ ዓላማን ለማሳካት ታስቦ በፌዴራል መንግሥቱ ለክልሎች የሚሰጥ የድጎማ ዓይነት ነው።

፪/ ውስን ዓላማ ያለው ድጎማ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

ሀ) ክልላዊ የመሠረተ-ልማት ክፍተቶችን ማጥበብ፤

ለ) ተቋማዊ ዓቅምን መገንባት፤

ሐ) በክልሎች የሥልጣን ወሰን ውስጥ የፌዴራል መንግሥቱ ልዩ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡትን ሀገራዊ ጉዳዮች ማስፈጸም፤

መ) በዕድገት ወደኋላ የቀሩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን መደገፍ፤

ሠ) በአንድ ክልል ውስጥ የሚታየው የአገልግሎት አሰጣጥ በሌላ ክልል ላይ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ተጽዕኖ በማሳደሩ ምክንያት የሚያስከትለውን ወጪ ማካካስ፤

ረ) የሴቶችንና የአካል ጉዳተኞችን እኩል ተሳትፎ እና እኩል ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፤

9. Specific Purpose Subsidy

1/ A specific purpose subsidy is a conditional transfer intended to provide incentives for Regional States to undertake specific programs or activities with a view to achieving a specified or identified objective.

2/ The Specific purpose subsidy hereof shall have the following objectives:

a) Narrowing down the regional infrastructural gaps;

b) Building the institutional capacity;

c) Achieving key national policy goals in areas of sub-national jurisdiction that needs due attention of the Federal Government;

d) Providing support for the least-developed Nations, Nationalities and peoples;

e) Compensating Regional States that provide services which have positive or negative spillovers effects on other jurisdictions;

f) Assuring that women and persons with disabilities have equal participation and are equally benefiting;

ሰ) ዘላቂ ልማትን እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችን መደገፍ፡፡

g) Supporting activities for sustainable development and to withstand climate change.

፲. ውስን ዓላማ ያለው ድጎማ ስለሚከፋፈልባቸው መርሆዎች

10. Principles to be Employed while Distributing a Specific Purpose Subsidy

ውስን ዓላማ ያለው ወይም በዓላማ የተገደበ ድጎማ የሚከፋፈለው ከዚህ በታች የተመለከቱትን መርሆዎች በመከተል ይሆናል፡-

The subsidy having a specific purpose or so restricted with a purpose shall be allocated or distributed for the Regional States in compliance with the fundamental principles indicated here below:

ሀ) የስራ አፈጻጸም ብቃትና የበጀት አጠቃቀም ውጤታማነትን ማበረታታት፤

a) Encouraging or motivating efficiency in performance and effectiveness in terms of budget utilization;

ለ) ግልጽነትና ተጠያቂነትን ማስፈን፤

b) Entrenching transparency and accountability;

ሐ) የክልሎችን ሕገ መንግሥታዊ መብትና ሥልጣን ማክበርና በእነርሱ ስምምነት ላይ መመሥረት፤

c) Respecting the Constitutional rights and powers of the Regional States and being founded on their accord;

መ) ክልሎች የመካከለኛ ዘመን ዕቅዶቻቸውን በሚያዘጋጁበት ወቅት ከድጎማው ሊያገኙ የሚችሉትን ድርሻ ከወዲሁ ለመተንበይ ማስቻል፤

d) Enabling the Regional States predict the amount of share that they would anticipate to obtain from the subsidy with a view to preparing their respective mid-term plans;

ሠ) ግልጽ፣ አሳታፊና በቀላሉ ለመረዳት የሚያስችል አሠራር መከተል፤

e) Pursuing a transparent, participatory and easily understandable procedure;

ረ) የድጎማው መጠን የታሰበውን ዓላማ ለማሳካት በቂ ሆኖ መገኘት፡፡

f) Ensuring that the amount of subsidy is found to be adequate enough to accomplish the intended objective.

፲፩. ውስን ዓላማ ስላለው ድጎማ ዝግጅት

፩/ የፌዴራሉ መንግሥት ውስን ዓላማ ያለው ወይም በዓላማ የተገደበ የድጎማ ፕሮግራም በሚያዘጋጅበት ጊዜ በድጎማው መጠን፣ ዓላማ፣ አፈጻጸምና ውጤት ላይ የተጠቃሚ ክልሎችን ስምምነት ከወዲሁ ማግኘት ይኖርበታል፡፡

፪/ የፌዴራል መንግሥቱም ሆነ የተለያዩ ተቋማቱ በዓላማ የተገደበ የድጎማ ፕሮግራም አዘጋጅተው ሊተገብሩ ይችላሉ፤ ሆኖም ክፍፍሉን አስመልክቶ ውሳኔ የማሳለፍ ሥልጣን የምክር ቤቱ ይሆናል፡፡

፲. የክፍፍል መሥፈርትና ዘመን

፩/ ውስን ዓላማ ያለው ወይም በዓላማ የተገደበ ድጎማ የሚከፋፈልባቸው መሥፈሮች የድጎማውን ዓላማ መሠረት በማድረግ የሚወሰኑ ይሆናሉ፡፡

፪/ ውስን ዓላማ ያላቸው ወይም በዓላማ የተገደቡ የድጎማ ፕሮግራሞች ዘመን እንደ ሁኔታው የሚወሰን ሆኖ ከጥቅል ድጎማው ጋር የተቀናጁ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡

ክፍል ሦስት

ስለጋራ ገቢዎች ክፍፍል

፲፫. ዓላማዎች

የጋራ ገቢዎች ክፍፍል የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

11. Preparation of the Specific Purpose Subsidies

1/ Where the Federal Government prepares a program of subsidy having a specific purpose or so restricted by a purpose, it shall secure beforehand the consent of the Regional States benefiting therefrom as regards the amount, objective, implementation and effectiveness of such subsidy.

2/ The Federal Government and the variety of its institutions may be able to prepare and implement programs of subsidy so restricted by a purpose; provided, however, that the final authority to determine its distribution shall remain with the House.

12. Criteria of the Distribution and its Duration

1/ The criteria through which the subsidy having a specific purpose or so restricted by purpose is distributed shall be determined on the basis of its objective.

2/ The duration of the programs of subsidy having a specific purpose or so restricted by purpose, to be decided as the case may be, shall have to be aligned with that of the subsidy having a general purpose.

PART THREE

SHARING OF JOINT REVENUES

13. Objectives

The division of joint revenues shall have the following objectives:

ሀ) የፌዴራል መንግሥቱና ክልሎች ከተሠጣቸው ሕገ መንግሥታዊ ስልጣንና ተግባር አንጻር ፍትሐዊ የገቢ ድርሻ እንዲኖራቸው ማድረግ፤

ለ) በክልሎች መካከል ያለውን የጎንዮሽ የፈስካል አለመመጣጠን ማጥበብ፤

ሐ) በክልሎች መካከል ሊኖር የሚገባውን ጤናማ ኢኮኖሚያዊ ውድድር ማበረታታት፤

መ) ከተፈጥሮ ሀብት በሚገኙ ገቢዎች ሀብቱ የሚገኝበትን አካባቢ ኅብረተሰብና የቀጣዩን ትውልድ ተጠቃሚነት እንዲያረጋግጥ ማድረግ፤

ሠ) ሀብቱ በተገኘበት አካባቢ ሊደርስ የሚችለውን ዘላቂ ጉዳት ለማካካስና አገልግሎታቸው የተስተጓጎለ የመሠረተ ልማት አውታሮችን መልሶ ለመገንባት ወይም እንደገና ለማደራጀት የሚያስችል መሆኑን ማረጋገጥ፡፡

፲፩. የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ማስፈጸሚያ መርሆዎች

፩/ የፌዴራል መንግሥቱና የክልሎች ድርሻ የሚወሰነው የማመጣጠን መርህን በመከተል ይሆናል፡፡

፪/ በክልሎች መካከል የሚደረገው የጋራ ገቢዎች ክፍፍል እንደየአግባብነታቸው የገቢ ምንጭን፣ የነፍስ ወከፍ እኩልነትና የማመጣጠኛ መርሆዎችን መሠረት በማድረግ ይሆናል፡፡

a) Ensuring that the Federal and Regional States have an equitable share of the revenue taking into consideration their respective Constitutional powers and duties;

b) Narrowing down the horizontal fiscal imbalance between Regional States;

c) Promoting a healthy economic competition that should thrive between and among the Regional States;

d) Assuring that the local community and the next generations are benefiting from the revenues derived from the natural resources;

e) Ascertaining that such an allocation would enable to compensate for the lasting harm possibly caused to the locality availing the resource in question, rebuild and re-organize the infrastructural facilities whose services have been disrupted.

14. Principles to be employed for the Enforcement of the Joint Revenue Sharing

1/ The respective shares of the Federal Government and Regional States shall be determined based on the principle of equity.

2/ The Distribution of the joint revenues between and among the Regional States shall be carried out having recourse to the principles of derivation and equity, depending on their particular relevance.

፫/ በክልሎች መካከል ጤናማ ውድድርን በማበረታታት ኢንቨስትመንትን ለመሳብና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን ለማፋጠን የሚያስችሉ የገቢ ዓይነቶች የገቢ ምንጭ መርህን ታሳቢ ያደርጋሉ።

፬/ ዘለቁታዊነት የሌላቸው፣ ከተፈጥሮ ሀብት ጋር የተያያዙና ወይም ክልላዊ ሥርዓታቸውን በተመለከተ ፍትሐዊነት የማይታይባቸው ወይም ምንጫቸውን በውል ለመለየት አዳጋች የሆነ የገቢ ዓይነቶች በማመጣጠኛ ወይም በእኩል የነፍስ ወከፍ መርህ እንዲከፋፈሉ ይደረጋል።

፭/ ከተፈጥሮ ሀብት የሚገኝ ገቢ በተፈጥሮ ሀብት ልማት ምክንያት ሊከሰት የሚችልን የመሠረተ ልማት አውታሮችና የአካባቢ ጉዳት የሚያካክስ፣ ነዋሪው ኅብረተሰብ በልማቱ ምክንያት የሚያጣውን ጥቅም የሚያስከብር እንዲሁም የአካባቢውን ኅብረተሰብ በአካባቢው ከሚገኙ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆን ይኖርበታል።

፲፮. ክፍፍሉ የሚፈጸምባቸው መስፈርቶች

፩/ በፌዴራሉ መንግሥትና በክልሎች መካከል የጋራ ገቢ የሚከፋፈለው የወጪ ፍላጎታቸውንና የገቢ አቅማቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት ይሆናል።

3/ The types of revenues that would enable to lure investment and accelerate economic activities by encouraging healthy competition between and among the Regional States shall take into account the derivative principle.

4/ Those types of revenues that are unsustainable, related with natural resources, unevenly distributed among regions or the source of which is found to be difficult to trace shall be subject for possible distribution, having due regard to the principles of either equity or per-capita equality.

5/ The revenues to be derived from the natural resources shall be allocated in a way that compensate for the harm possibly caused to the infrastructural facilities and the environment due to the exploitation of the natural resource in question and thereby reimburse the benefits lost to the local inhabitants as the result of such development.

15. Criteria for the Execution of the Sharing

1/ The Joint revenues shall be shared between the Federal Government and the Regional States taking into account their expenditure needs and revenue-raising capacity.

፪/ የማመጣጠኛ መርህን በመጠቀም በክልሎች መካከል የሚከፋፈለው የክልሎች ድርሻ የሆነው የጋራ ገቢ የወጪ ፍላጎታቸውንና የገቢ አቅማቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት የሚፈጸም ይሆናል፡፡

፫/ የጋራ ገቢው የገቢ ምንጭን መሠረት በማድረግ የሚከፋፈል ከሆነ፣ ገቢውን ያመነጨው ክልል ከፌዴራል መንግሥት ጋር በንፁህ አንቀጽ (፩) በተጠቀሰው አግባብ መሠረት የሚጋራው ይሆናል፡፡

፬/ የክልሎችን ድርሻ በመካከላቸው የነፍስ ወከፍ መርህን በመጠቀም የሚከፋፈል ከሆነ፣ የሕዝብ ብዛት የክፍፍሉ መስፈርት ይሆናል፡፡

፭/ የክልሎች ድርሻ በመካከላቸው የሚከፋፈለው ከተፈጥሮ ሀብት ልማት ጋር ተያይዞ ከሚገኝ ገቢ ላይ የወጪ ፍላጎታቸውንና የገቢ አቅማቸውን ታሳቢ በማድረግ ነው፡፡

፮/ በተፈጥሮ ሀብት ልማት ምክንያት ሊከሰት የሚችልን የመሠረተ ልማት አውታሮችና የአካባቢ ጉዳት ለማካካስ እና ነዋሪው ኅብረተሰብ በልማቱ ምክንያት የሚያጣውን ጥቅም ለማስከበር በተለይ የሚሰጠውን የድጎማ መጠን መሠረት በማድረግ ይሆናል፡፡

2/ The amount of share to which the Regional States are entitled to obtain out of the revenue shall be distributed as between and among them, having due regard to their expenditure needs and revenue-raising capacity.

3/ The shares of the Regional States and the Federal Governments from those joint revenues to be distributed based on the principle of derivation shall be determined following the procedure in Sub-Article (1) above.

4/ Size of population shall be the basic criteria if the joint revenues are to be distributed among Regional States based on the principle of equal per capita.

5/ The Regional States' share of revenues derived from natural resources shall be distributed among themselves taking in to account their respective expenditure needs and revenue raising capacity.

6/ The amount of revenue granted specifically to compensate the harm possibly caused to the local infrastructural facilities and the environment and to reimburse the benefits that the local community loses shall be proportional to the problems faced.

፲፮. ከፌዴራል ድጎማ ጋር ያለው ቅንጅት

፩/ የፌዴራል ድጎማና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ዓላማቸውን ታሳቢ ባደረገ መልኩ መቀናጀት አለባቸው።

፪/ የፌዴራል ድጎማ ቋት መጠን በጋራ ገቢዎች ክፍፍል ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር በመሆኑ፣ ምክር ቤቱ በቋቱ አወሳሰን ዙሪያ ከፌዴራል መንግሥቱ ጋር ምክክር በማድረግ የረዥምና የመካከለኛ ጊዜ የፌዴራል መንግሥቱን የበጀት ዕቅድ የሚመለከቱ በቂ መረጃዎች ሊያገኝ ይገባል።

ክፍል አራት
ተቋማዊ አደረጃጀት

፲፯. የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽህፈት ቤት

፩/ ምክር ቤቱ ከፌዴራል ድጎማና ከጋራ ገቢዎች ክፍፍል ጋር የተያያዘ ተግባርና ኃላፊነቶችን ለመወጣት እንዲያገዛው የምክር ቤቱን ጽህፈት ቤት ከስራው ጋር በተያያዘ ዕውቀቱና ሙያው ባላቸውና ገለልተኛ በሆኑ ባለሙያዎች በውድድር ማጠናከርና አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን ማሟላት ይችላል።

፪/ ጽህፈት ቤቱ ስራውን በሕገ መንግስቱና በዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች መሠረት በነፃነትና በገለልተኝነት ያከናውናል።

16. Integration with the Federal Subsidy

1/ The division of Federal subsidies and joint revenues shall be designed in an integrated manner considering their goals.

2/ The House shall get enough information about the long-term and mid-term budget plan of the Federal government in consultation with the Federal government on the process of determining the total pool of the Federal subsidies as the size of the pool has direct impact on the joint revenue sharing.

PART FOUR
INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

17. The House of Federation Secretariat

1/ The House can strengthen the House Secretariat with neutral professionals that have related knowledge and proficiency upon competition and fulfill essential resources in order to properly discharge its duties and responsibilities in connection with the distribution of the federal subsidy and joint revenues.

2/ The Secretariat shall be independent and neutral in and while carrying out its functions in accordance with the Constitution and the provisions of this Proclamation.

፲፰. ለአዋጅ ተፈጻሚነት የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት ሥልጣንና ተግባር

ጽህፈት ቤቱ በዚህ አዋጅ መሰረት የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ የፌዴራሉ መንግሥት ለክልሎች ድጎማ የሚደለድልበትን ወይም ለፌዴራሉ መንግሥትና ለክልሎች የጋራ ተብለው የተመደቡ ገቢዎች በሁለቱ መካከል የሚከፋፈሉበትን ቀመር በሚመለከት ተፈላጊውን ምክረ ሀሳብ በማዘጋጀት ለምክር ቤቱ ያቀርባል፤

፪/ ምክር ቤቱ ባመነባቸውና ከፌዴራል መንግሥቱና ከክልሎች ጋር የጋራ መግባባት በተደረሰባቸው ጉዳዮች ውስን ዓላማ ያለው ወይም በዓላማ የተገደበ ድጎማ ፕሮግራም በማዘጋጀት ምክረ ሀሳቡን ለምክር ቤቱ ያቀርባል፤

፫/ በፌዴራሉ መንግሥት የተለያዩ ተቋማት አማካኝነት ተዘጋጅተው ተግባራዊ የሚደረጉ ውስን ዓላማ ያላቸው ወይም በዓላማ የተገደቡ ድጎማዎችን ይገመግማል፤ ሙያዊ አስተያየት አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ያቀርባል፤

፬/ በፌዴራሉ መንግሥት ባለቤትነት የሚዘረጋው የመሠረተ ልማት አውታሮች ዝርጋታ በክልሎች ውስጥ ያለውን ፍትሐዊ ስርጭት አስመልክቶ በጥናት ላይ የተመረከዘ ክትትል ያደርጋል፤ የክትትል ሪፖርቱንም በየጊዜው ለምክር ቤቱ ያቀርባል፤

18. Powers and Duties of the House Secretariat for the implementation of this Proclamation

The Secretariat shall, pursuant to this Proclamation, have the following specific powers and duties:

1/ Prepare the desired recommendation regarding the formula through which the Federal Government allocates or distributes subsidy to the Regional States or joint revenues referred to as ‘concurrent’ for both the Federal Government and the Regional States are shared and thereby submit same to the House;

2/ Prepare a program of subsidy having a specific purpose or so restricted by purpose in respect of such matters as are believed to be vital by the House as well as over which the Federal Government and Regional States reach common understanding and thereby submit its recommendation to the House;

3/ Evaluate subsidies having a specific purpose or so restricted by purpose to be prepared and implemented on the part of the various institutions belonging to the Federal Government and thereby submit its expert opinion to the House;

4/ Carry out a follow-up activity on the basis of a prior study regarding the equitable distribution of the infrastructural facilities stretched out across the Regional States under the ownership of the Federal Government and submit its periodical catch-up report to the House;

፮/ የፌዴራል ድጎማና የጋራ ገቢዎች ማከፋፈያ ቀመሮችን አተገባበር በቅርብ ይከታተላል፤ የድጎማውንና የጋራ ገቢዎችን ክፍፍል ውጤታማነት በተመለከተ በየጊዜው ጥናቶችን ያካሂዳል፤ የማሻሻያ ሀሳቦችን በማዘጋጀት ለምክር ቤቱ ያቀርባል፤

፯/ በምክር ቤቱ የሚሰጡትንና ከሥራው ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል፡፡

፲፱. ከምክር ቤቱ ጋር ስላለው ግንኙነት

፩/ ጽህፈት ቤቱ ከምክር ቤቱ ጋር ያለውን ግንኙነት በድጎማ በጀትና በጋራ ገቢዎች ድልድል ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ አማካይነት ያካሂዳል፡፡

፪/ ቋሚ ኮሚቴው የዚህን አዋጅ አፈጻጸም በተመለከተ የጽህፈት ቤቱን ሥራ በቅርብ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤ እንዳስፈላጊነቱም ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባል፡፡

ክፍል አምስት
ስለድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል የአሠራር ሥርዓት

፳. መሠረቱ

፩/ አዲስ የድጎማ በጀት ወይም የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ቀመር ማዘጋጀት አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ምክር ቤቱ ለጽህፈት ቤቱ የሥራ ትዕዛዝ ይሰጣል፡፡

5/ Closely monitor the implementation of the formulae for the distribution of the Federal subsidy and joint revenues, conduct periodic studies with regard to the effectiveness of such distribution as well as prepare and submit amendment proposals to the House;

6/ Carry out such functions as are assigned to it by the House in relation to its duties.

19. Relationship with the House

1/ The Secretariat conduct its relation with the House through the Grant Budget and Shared Revenue Affairs Standing committee.

2/ The standing committee shall monitor and oversee the Secretariat's performance for the implementation of this Proclamation and present its report to the House, as deemed necessary.

PART FIVE
SYSTEM OF THE DIVISION OF THE
FEDERAL SUBSIDIES AND JOINT
REVENUES

20. Principle

1/ Whenever it is found necessary to prepare a new subsidy budget or joint revenues' distribution formula, the House shall render an instruction of assignment for the Secretariat.

፪/ ጽህፈት ቤቱ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሰረት ተገቢውን የውሳኔ ሀሳብ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ያቀርባል።

፫/ ምክር ቤቱም የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ የተቀበለው እንደሆነ ውሳኔው በስራ ላይ ይውል ዘንድ ጉዳዩ ለሚመለከተው የፌዴራል መንግሥት አካል ወዲያውኑ ያሳውቃል፤ ክፍፍሉ በወሰነው ቀመር መሠረት መፈጸሙን በቅርብ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል።

፳፩. ስለሥራ ትዕዛዝ

፩/ ምክር ቤቱ ለጽህፈት ቤቱ የሚሠጠው የሥራ ትዕዛዝ የሚከተሉትን ፍሬ ነገሮች ያካተተ ይሆናል፡-

- ሀ) የቀመሩ ዓይነት፣ ዓላማና ግቦች፤
- ለ) ቀመሩ የሚዘጋጅባቸው መሠረታዊ መርሆዎች፤
- ሐ) የክፍፍሉ ዝርዝር መሥፈርቶችና ታሳቢዎች፤
- መ) የቀመር ዝግጅቱ የሚጀመርበትና የሚጠናቀቅበት ወቅት።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ስር የተደነገገው ቢኖርም ምክር ቤቱ ለታሰበው አዲስ ቀመር ዝግጅት ይጠቅማሉ ብሎ ያመነባቸውን ሌሎች ተጨማሪ ጉዳዮች በሥራ ትዕዛዙ ውስጥ

2/ The Secretariat so instructed pursuant to Sub-Article (1) of this Article hereof shall prepare the appropriate recommendation and submit same to the House.

3/ Where the House has, after due examination, accepted the recommendation submitted thereto, it shall notify same to the Federal Government body concerned with the subject so that the decision would be implemented forthwith; Furthermore, it shall closely monitor and supervise that the distribution be executed in compliance with the formula so decided there-upon.

21. Instruction for Work

1/ The instruction for work which the House renders to the Secretariat shall contain the following particulars:

- a) The type, purpose and goals of the formula;
- b) Fundamental principles resorted to for the preparation of the formula;
- c) Specific criteria and particularities taken for the distribution;
- d) The moment in which the preparation of the formula may be launched and finalized.

2/ Notwithstanding the provision laid down in Sub-Article (1) of this Article hereof, the House may not be barred from incorporating any other matters in its instruction for work that it believes

ከማካተት አይታገድም፡፡

፫/ ምክር ቤቱ አዲስ ቀመር እንዲዘጋጅ ለጽህፈት ቤቱ የሚሰጠው የሥራ ትዕዛዝ በሥራ ላይ ያለው ቀመር ጸንቶ የሚቆይበት ጊዜ ከመጠናቀቁ በያንስ ሦስት የበጀት ዓመት አስቀድሞ መሆን ይኖርበታል፡፡

፬/ በሰራ ላይ ያለውን ቀመር ከወቅታዊ መረጃዎች ጋር ማጣጣም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ምክር ቤቱ የሚሰጠው የሥራ ትዕዛዝ የተሻሻለው ቀመር ከሚወሰንበት ጊዜ በያንስ ከስምንት ወራት በፊት መሆን ይኖርበታል፡፡

፳፪. ስለቀመሩ አዘገጃጀት

ጽህፈት ቤቱ፡ -

፩/ ከምክር ቤቱ በሚሰጠው የሥራ መመሪያ መሠረት የቀመር ዝግጅቱን ዝርዝር ማዕቀፍ (ዝክረ ሃሳብ) ያዘጋጃል፤

፪/ ወቅታዊና አስተማማኝ መረጃዎችን በመጠቀም ረቂቅ የማከፋፈያ ቀመሩን ይቀርጻል፤

፫/ በረቂቅ የድጎማም ሆነ የጋራ ገቢዎች ማከፋፈያ ቀመሩ ላይ አግባብ ካላቸው የፌዴራል መንግሥቱ ተቋማትና የክልል መንግሥታት አካላት ጋር በተናጠልና በጋራ አስፈላጊ ምክክሮችን ያካሂዳል፤

to be instrumental for the preparation of the new formula.

3/ The instruction for work which the House renders to the Secretariat to initiate the preparation of a new formula shall have to be issued at least three consecutive fiscal years before the completion of the effective period of the existing formula in force.

4/ Where it is found necessary to harmonize the existing formula with the currently available data, the instruction of work to be handed down by the House shall be issued at least eight months before the date on which the revised formula will have been adopted.

22. Preparation of the Formula

The Secretariat shall:

1/ Pursuant to the instruction of assignment given it by the House, prepare the initial proposal required for the crafting of the details of the framework formula;

2/ Construct the draft distribution formula using the up-to-date and reliable data;

3/ Conduct the necessary consultations with the pertinent Federal Government institutions and the Regional State bodies, collectively and individually, on the draft formula for the distribution of subsidy and joint revenues;

፬/ የማከፋፈያ ቀመሩን አስመልክቶ ያዘጋጀውን የመጨረሻ ምክረ ሀሳብ ቀመሩ ይወሰናል ተብሎ ከሚጠበቅበት ጊዜ አራት ወራት አስቀድሞ ለምክር ቤቱ ያቀርባል።

፳፫. የውሳኔ ሀሳቡ ይዘት

፩/ ቀመሩን በሚመለከት ተዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ የሚቀርበው የውሳኔ ሀሳብ የሚከተሉትን ዋና ዋና ጉዳዮች አካቶ መያዝ ይኖርበታል፡-

ሀ) የማከፋፈያ ቀመሩ ዓይነት፣ ዓላማዎች፣ መርሆዎችና መስፈርቶች፣

ለ) የቀመሩን መስፈርቶች መሠረት በማድረግ የተካሄዱ ሥራዎች አጭር መግለጫ፣

ሐ) የቀመሩ ዝግጅት ሒደት፣

መ) የመረጃዎች ዓይነት፣ ምንጮቻቸውና አጠቃቀማቸው፣

ሠ) የፌዴራል መንግሥቱና ወይም የእያንዳንዱ ክልል መንግሥት ድርሻ፣

ረ) የቀመሩ አተገባበር ሒደት።

፪/ ምክር ቤቱ የድጎማ ማከፋፈያ ቀመሩ ውሳኔ ካሳለፈ በኋላ ለተግባራዊነቱ በአፈ-ጉባዔው ተፈርሞ ለሚመለከተው አካላት መላክ ይኖርበታል።

4/ Submit to the House the final recommendation it has come up with in relation to the distribution formula four months prior to the date on which its determination will have been anticipated.

23. Content of the Recommendation

The recommendation to be prepared concerning the formula and submitted to the House shall incorporate the following principal issues:

a) The type of the distribution formula, its objectives, principles and criteria;

b) A short statement containing the calculations undertaken on the basis of the criteria of the formula;

c) The Preparatory conduct of the formula;

d) The kind of data, their sources and method of their utilization;

e) The share of the Federal Government and/or that of each and every Regional State;

f) The implementation process of the formula.

2/ The House, after the Speaker put signature, shall send the decision made concerning the subsidiary distribution formula to the concerned bodies for its implementation.

፳፬. ስለ መረጃ

፩/ ለቀመር ዝግጅቱ በግብዓትነት የሚያገለግሉ መረጃዎች ወቅታዊና አስተማማኝ መሆን ይኖርባቸዋል።

፪/ ለቀመር ዝግጅቱ በጥቅም ላይ የሚውሉት ማናቸውም ዓይነት መረጃዎች በዋነኝነት ከፌዴራል ማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ የሚመነጩ ናቸው።

፫/ ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ (፪) ስር የተጠቀሰው ድንጋጌ ቢኖርም ከሚመለከታቸው የፌዴራል ተቋማት፣ ከክልል መንግሥታት ምንጮች የሚገኙ መረጃዎች አስተማማኝ ሆነው ከተገኙ ለቀመር ዝግጅቱ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

፬/ ለጉዳዩ አግባብነት ያላቸው የፌዴራልና የክልል አስፈጻሚ አካላትና ሌሎች መረጃ አመንጪ ተቋማት ለቀመር ዝግጅቱ አስፈላጊ ሆነው የተገኙ መረጃዎችን በማቅረብ ረገድ የመተባበር ግዴታ አለባቸው።

፭/ ይህ አዋጅ በሚጠይቀው መሠረት ለቀመሩ ዝግጅት የሚያስፈልጉትን መረጃዎች በወቅቱና በጥራት የማቅረብ ግዴታውን ያልተወጣ ማንኛውም ሰው በመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ተጠያቂ ይሆናል።

24. Data

1/ The data to be utilized as an input for the preparation of the formula shall have to be up-to-date and reliable.

2/ Any kind of data to be employed for the preparation of the formula shall mainly be generated from the Federal Central Statistical Agency.

3/ Notwithstanding the provision stipulated in Sub-Article (2) of this Article hereof, the data to be generated from the Concerned Federal Institutions, Regional States may also be put to use for the preparation of the formula depending on their credibility.

4/ The Federal and Regional executive bodies as well as other data-generating institutions concerned with the matter shall have the duty to cooperate in providing the data found to be necessary for the preparation of the formula.

5/ Whosoever fails to discharge his duty to provide the data necessary for the preparation of the formula as required by this proclamation shall be liable in accordance with Freedom of the Mass Media and Access to Information Proclamation.

፳፮. ስለክትትልና ቁጥጥር

፩/ ምክር ቤቱ ድጎማውም ሆነ የጋራ ገቢዎች ክፍፍል በተወሰነው ቀመር መሠረት መፈጸሙን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፡፡

፪/ በቀመሩ መሠረት ገቢውን የማከፋፈል ኃላፊነት የተሰጣቸው የመንግሥት አካላት ድጎማውም ሆነ የጋራ ገቢዎች ምክር ቤቱ በወሰነው የማከፋፈያ ቀመር መሠረት መከናወኑን ተከታትለው ወቅቱን የጠበቀ ዓመታዊ ሪፖርት ለምክር ቤቱ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

፫/ የጋራ ገቢዎችን አስመልክቶ የሚቀርበው ሪፖርት በአጠቃላይ የተሰበሰበውን የሀብት መጠን በገቢ ዓይነት፣ እንዲሁም ከእያንዳንዱ የገቢ ዓይነት ላይ የፌዴራል መንግሥቱንና የእያንዳንዱን ክልል ድርሻ የሚያሳይ መሆን ይኖርበታል፡፡

፳፯. አለመግባባቶችን ስለመፍታት

፩/ በገቢዎች ክፍፍል ዙሪያ አለመግባባቶች የተፈጠሩ እንደሆነ በጉዳዩ ላይ ያልተግባቡት ወገኖች ችግሮቻቸውን ቅድሚያ በውይይትና በድርድር የመፍታት ኃላፊነት አለባቸው፡፡

፪/ ማናቸውም ዓይነት አለመግባባት በውይይትና በድርድር ሊፈታ አለመቻሉን የተረዳ እንደሆነ ምክር ቤቱ ተገቢ መስሎ የታየውን የመፍትሔ እርምጃ ይወስዳል፡፡

25. Follow-Up and Supervision

1/ The House shall follow up, supervise that the distribution of the subsidy and that of the joint revenues be executed in accordance with the formula determined thereof.

2/ The government bodies charged with the responsibility to carry out the appropriate sharing shall follow up that the distribution of both the subsidy and joint revenues has been executed as per the formula determined as well as submit an annual and up-to-date report to the House.

3/ The report to be submitted in relation to the joint revenues shall, in general, show the amount of resource to be collected by the type of revenue as well as that portion which the Federal Government and the Regional States are entitled to obtain out of each and every type of revenue thereof.

26. Resolution of Misunderstandings

1/ Where misunderstandings have been created around the distribution of joint revenues, the parties disputing over the issue at hand shall have the responsibility to settle their differences first through discussion and negotiation.

2/ Where it has been informed that any kind of misunderstanding is far from being resolved through discussion and negotiation, the House shall take a measure towards the solution which it considers appropriate to that end.

፫/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት ምክር ቤቱ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል።

3/ Decision of the House rendered according to Sub-Article (2) of this Article shall be final.

ክፍል ስድስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

PART SIX
MISCELLANEOUS PROVISIONS

፳፯. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎች

27. Inapplicable Laws

ይህንን አዋጅ የሚቃረን ማናቸውም ሌላ አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ አዋጅ ውስጥ የተሸፈኑትን ጉዳዮች በሚመለከት ተፈጻሚነት አይኖረውም።

No other Proclamation, Regulation, Directive or customary practice contrary to this proclamation may apply to matters covered by this Proclamation.

፳፰. ደንብ እና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

28. Power to Issue Regulation and Directive

የፌዴሬሽን ምክር ቤት የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎች በተሟላ ሁኔታ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ደንብ እና መመሪያዎች ማውጣት ይችላል።

The House of Federation may issue Regulation and Directives necessary for the full implementation of the provisions of this Proclamation.

፳፱. አዋጁ ስለሚፀናበት ጊዜ

29. Effective Date

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

This Proclamation shall enter into force up on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

አዲስ አበባ ሰኔ ፳፭ ቀን ፪ሺ፲፫ ዓ.ም

Done at Addis Ababa, On this 2nd Day of July, 2021.

ሳህለወርቅ ዘውዴ

SAHLEWORK ZEWDIE

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንት

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA